

ፋይዘር/ባዮንቴክ እና ሞዴርና የኮቪድ 19 ክትባቶች: ልዩነት አላቸውን?


ጁን 7 2021 ዓ/ም

ፋይዘር/ባዮንቴክ እና ሞዴርና ኮቪድ-19 ክትባቶች በመሰረቱ አንድ ናቸው። ሁለቱም በጣም ፍቱን፣ አስተማማኝ እና ጥልቅ ምርምር የተደረገባቸው ናቸው።



ፋይዘር/ባዮንቴክ እና ሞዴርና ኮቪድ-19 ክትባቶች በመሰረቱ በተለያዩ ድርጅቶች የሚመረቱ አንድ ሊባሉ የሚችሉ (+መሳሳይ) ምርቶች ናቸው።

ሁለት የተለያዩ የታሸገ ውሀ ስሞች እንደሚሉት ነው። በተለያዩ ድርጅቶች እንደሚታሸጉ ግን ደሞ ያው አንድ ዓይነት የምርት ውጤቶች (ዕቃዎች) ናቸው።



ሁለቱም የሚሰሩበት አግባብ አንድ ነው። ሁለቱም ክትባቶች mRNA የሚባል ዋነኛ ባሕርይ አላቸው።

ሁለቱም ክትባቶች mRNA የሚባል ዝርዝር መመሪያን በሽታን ለሚከላከለው የሰውነታችን ስርዓት በማስተላለፍ በሽታ አምጪ ተህዋስ የሆነውን ኮቪድ ሻይረስ ለይቶ እንዲያውቅና ተፈጥሮአዊ መከላከያውን እንዲያዘጋጅ ያስችሉታል። ይህም ወደፊት ሰውነታችን በሻይረሱ የሚጠቃበት አጋጣሚ ቢፈጠር ጥቃቱን በብቃት እንዲከላከል ያስችለዋል። ሆኖም ክትባቶቹ ምንም ሻይረስ የለባቸውም።



ሁለቱም ክትባቶች የኮቪድ በሽታን በመከላከል ረገድ እጅግ ውጤታማ ናቸው።

በስፋት በተደረጉ ሳይንሳዊ ጥናቶች መሰረት ሁለቱም ክትባቶች ከሁለት ዙር ክትባት በኋላ 95% ያህል ኮቪድ በሽታን መከላከል እንደሚያስችሉ ተረጋግጧል።

ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ በሻይረሱ የመያዝ ሁኔታዎች በተከሰተባቸው እጅግ በጣም ውሱን አጋጣሚዎች እንኳ ሁለቱም ክትባቶች ከበሽታው ጋር የተያያዙ ለሆሰፒታል የሚዳርጉም ሆነ ለሞት የሚያበቁ ሁኔታዎችን በማሰወገድ ረገድ እንደዚህ እጅግ ውጤታማ እንደሆኑ በጥናት ተረጋግጧል።



ሁለቱም ክትባቶች ተመሳሳይ፣ ቀላልና ግዜአዊ የሆኑ ክፍ-ጎኖች ታይቶባቸዋል።

አብዛኞቹ ክፍ-ጎኖች መርፌው ያረፈበት አካባቢ የሚፈጠር የህመም ስሜትን፣ የአጠቃላይ አካልና ጡንቻ የቁስለት ስሜትን፣ ብርድ ብርድ ማለትን፣ የድካም ስሜትን እና ትኩሳትን ያካትታሉ። እነዚህ ክፍ-ጎኖች ባብዛኛው ከአንድ እስከ ሦስት ቀናት ውስጥ መሻሻል ያሳያሉ።

ሁለቱም ክትባቶች በፅንሰ ላይም ሆነ ወደፊት ልጆች ማፍራት የማያስችል አሉታዊ ተፅዕኖ አያስከትሉም። ሁለቱም ክትባቶች የደም መርጋት አያስከትሉም።

ሁለቱም ክትባቶች መርፌ በክንድ ጡንቻ ላይ በፍጥነት የሚወጥ ሲሆኑ መርፌው የሚፈጥረው የህመም ስሜት ኢምንት ነው። አንዱ ከሌላው የበለጠ ሕመም አያስከትልም።



በክትባት ጣቢያዎች የሚያገኙት እንደ ዕለቱ አቅርቦት ከሁለቱ ክትባቶች አንዱን ነው።

የካናዳ መንግስት በየሳምንቱ የሚያቀርበው የክትባት ዓይነትና ብዛት ከሳምንት ሳምንት ይለያያል።

**የፋይዘር/ባዮንቴክ እና የሞዴርና ክትባቶች ውጤታማነት ዕኩል ነው።
በወቅቱ የቀረበላችሁን ክትባት በመውሰድ እራሳችሁንና ቤተሰባችሁን
ከኮቪድ-19 አደገኛ ሕመም ታደጉ።**



ይህንን መረጃ ጠቃሚ ሆኖ እንደሚያገኙት ተስፋ እናደርጋለን። ለሌሎች ሽር በማድረግ እንዲያዳርሱት እንጠይቆታለን። መልክቱን በቪዲዮ ቀርጾውም ሊያስተላልፉት እንደዚሁም በሌላ ቋንቋ ተርጉሞው ማስተላለፍ ይችላሉ።

ይህንን በሚያደርጉበት ጊዜ ይህንን መረጃ ያዘጋጁትን አካላት እንደ ምንጭ አድርገው መጥቀስ አይገባም። እነዚህም ውሙንስ ኮሌጅ ሆስፒታል (Women's College Hospital)፣ ኦካሲ (OCASI)፣ ታይቡ የጤና ማዕከል (TAIBU Community Health Centre) እና ሬፍሺ 613 (Refugee 613) ናቸው።



ይህ ማስታወቂያ የተዘጋጀው እስከ ዛሬ ጁን 7, 2021 ድረስ በይፋ የተሰራጩ መረጃዎችን መሰረት በማድረግ ነው።

በዚህ ጽሑፍ ውስጥ ያለው መረጃ በሚከተሉት የካናዳ ሐኪሞች ተረጋግጧል - ሜብ ራሺድ MD, የቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ, ረዳት ፕሮፌሰር, ቫኔሳ ፊዲት, MD, የቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ, ሌክቸር, እና አይዛክ አይ. ቦጎች, MD, የቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ, ተባባሪ ፕሮፌሰር



Funded by:  Immigration, Refugees and Citizenship Canada

Financé par : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

With contributions from:

 pchs 30th Anniversary 1990-2020
Serving Diverse Communities